

የአማራ መደራጀት የሚያርበተብተው አለም!

[ቪዲዮ መላኩ]

“የሞተ አማራን አይነሳም ብሎ ማመን ይቻላል ነገር ግን የተዳከመ አማራን አይነሳም ብሎ መዘናጋት ቁልነት ነው”

ሩዶልፍ ግራዚያኒ ለምስራቅ አፍሪካ ኮሎኒ አስተዳዳሪዎች ከፃፈው ሜሞ የተወሰደ

ኢትዮጵያም ውስጥ በውጭም ያሉ ብዙ ሀይሎች ለአማራ መደራጀት እጅግ ድንገተኛ ናቸው። በእንስሳት አለም ውስጥ አንበሳ ወደ ሜዳው ሲገባ ድኩላ መደንገጡ ተፈጥሯዊ ነው ። አማራ ተደራጅ ሲባል መደንገጡና መርበትበቱ የዛሬ ጊዜ እውነታ ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ መሰረትም አለው።



የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ መስራች ጉባኤ በህርዳር ሰኔ 3 2010 ዓም

በአንድ ሁለት ምሳሌ እንመልከተው ።

1~ በ1930ዎቹ አዲስ አበባ ውስጥ በድጥጥማትነትና የምእራባውያን የስለላ ድርጅት ወኪል ሆኖ ይሰራ የነበረው ባሮን ሮማን ፕሮፕላኒካ ለምእራባውያን በፃፈው Abyssenya the powder barrel “የሚል ርእስ ባለው መፅሀፉ ገፅ 3 ላይ ” The African Menace በሚለው ምእራፍ ስር እንደዚህ በማለት ፅፏል... .. “ምእራባውያን ወገኖቹ ስሙኝ በምስራቅ አፍሪካ በምትገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አማራ የሚባል ብሄር አለ ። ይህ ብሄር እኛ ምእራባውያን በአፍሪካ በምናደርገው የመስፋፋት ፖሊሲ ትልቅ እንቅፋት ነው። አማራ ከተደራጀ እንኳን ለአፍሪካ ለእኛም ትልቅ ስጋት ስለሆነ በዚህ ህዝብ ላይ እያንዳንዱ ምእራባዊ ሀገር የሚከተለው ፖሊሲ ከዚህ አንፃር መቃኘት አለበት ።” በማለት ፅፏል።

በነገራችን ላይ ይህ መፅሀፍ ላለፉት 70 እና 80 አመታት ምእራባውያን በኢትዮጵያ ላይ ለሚያወጡት ፖሊሲ እንደ ግብአት ሲጠቀሙበት ኖረዋል።

2~ በፋሽስት ኢጣሊያ የአምስት አመት ወረራ ወቅት የምስራቅ አፍሪካ ኮሎኒ አስተዳዳሪ የነበረው ፍጹም ግራዚያኒም ለቀጠናው አስተዳዳሪዎች በፃፈው Memo ማስታወሻ እንደዚህ ይላል... .. “ ከሁሉም መርሳት የሌለባችሁ አማራን ነው። በሁለት በሶስት እንኳን እንዳይደራጅ ጠብቁ ። አማራ ለጊዜው የተሸነፈ መስሎን አንገቱን ቢደፋ ቀን ጠብቆ ብድግ ማለቱ አይቀርም። የሞተ አማራን አይነሳም ብሎ ማመን እንጅ የተዳከመ አማራን አይነሳም ብሎ መዘናጋት ቁልነት ነው።” ፕሮፌሰር አልቤርቶ ሰባኪ “Ethiopian under Mussoloni and fascist Experience በሚለው መፅሀፉ ላይ ፅፏል።

በአገር ውስጥ ያለውንና “አማራ ተደራጀ ” ሲባል Panic የሚያደርገው እጅግ በጣም ብዙ ከመሆኑ ስንቱን ጠቅሽ እዘልቀዋለሁኝ ። አንድ ምሳሌ ብቻ ጠቅሼ የፌስቡኩም ግድግዳ ስለማይበቃ ብተወው ነው የሚሻለው።


መለስ ዜናዊና ህውሃት በየጫካውና በየሰርጡ ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ከሚርመስመሰው ወደ ሃምሳ ሺህ ከሚጠጋው የአነግ ሰራዊት ይልቅ ቸርችል ጎዳና ላይ ያለችው ቢሮ ውስጥ የሚቀመጠው ፕሮፌሰር አስራት ሲያስደነግጠው ኖሯል። ህውሃት አሁንም በህይወት ካለው ሌንጮ ለታና አነግ በበለጠ ስላሴ ቤተክርስቲያን በሰላም ያረፈው ፕሮፌሰር አስራት መንፈስ ያስደነብረዋል። የአነግም የአማራ ፍርሃት ቢበዛ እንጅ አያንስም።

ትናንሽ ካፊያ እየተጠራቀመ ውሽንፍራም ዝናብ ይሆናል። ከዚያም ጎርፍና ወጀብ ይበረታል። የአማራ ህዝብ ላለፉት 27 አመታት የተፈራረቁበትን የሙብት ረገጣ፣ የነፃነት መታፈን፣ የፍትህ እጦትና፣ የአድጊዊ አሰራር ግፍና በደል የፈጠረበትን ሰዋዊ ስሜት የሚከላከሉበትና “የማርያም መንገድ” የሚያገኝበት፣ ጎጆ እንቅልስ ብለው ሲሰባሰቡ ቢጫ ወባ እንደያዘው ሰው የሚያንቀጠቅጠው ብዙ ነው። አማራ ባለፉት አመታት የማዕበል ገፈት ቀማሽና ተቋዳሽ በመሆን ብዙ ጉዳት አስተናግዷል ። ይህ የሚቀጥልበት መንገድ ግን በፍፁም መቆም አለበት ። ይህን የሚያስቆመው ደሞ የተበታተነ ሀይል ሳይሆን የተደራጀ ሀይል መሆኑን የተረዱ ወጣቶች ጀምረውታል። አማራ በተግባር ሲደራጅ ከምእራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከደቡብ ድንኳን ዘርግቶ ሙሾ ማውረድ ይቻላል ማስቆም ግን ፈፅሞ አይቻልም።

በመጨረሻ አንድ ነገር ግን ሳይመረመር የሚገባን አለ። አዲሱ ማሸነፉ አይቀሬ ነው -The new is invincible ይለዋል የጥንቱ የጠዋቱ ፍልስፍና። አሮጌው እያረጀና እያገረጀፈ የመሄዱን ያህል፣ አዲሱ እየተፈለፈለ ማደሩ ግድ ነው። የአልገዛም ባይነት ስሜት ከሥር እየጋለ መምጣቱና፣ የላይኛው ወገን እንደ ትላንቱ ካልገዛሁ የሚልበት ትንቅንቅ መቀጠሉ፣ በአሮጌው ተሸናፊነት እንደሚያበቃ ታሪክ

ይነግረናል። አዲሱ የአማራ ትውልድ አሸናፊ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ታሪኩም ፣ ፖለቲካውም እውነታውም ይህ ነው።

ከዚህ በታች የምታነቡት የግንቦት 7 ከፈተኛ አመራር የሆነ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ አማራ እየደረሰበት ያለውን ሰቆቃ ለመከላከል ሰሞኑን የተቋቋመውን የአማራ ብሄራው ንቅናቄን አስመልክቶ ብቲዊተር ገጹ የጻፈውን ነው። ግንቦት 7 የአማራ መደራጀት የማይወድ መሆኑን በተደጋገሚ ያስመሰከረ ድርጅት ነው። በይበልጥ ደግሞ ግንቦት 7 የሚባለው ድርጅት ጸረ አማራ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሌንጮ ለታ የመሰለ የአነግ ድርጅት አዝሎና ተሸክሞ አገር ላገር ሲዞር እንዳልነበረ ስናየው ደግሞ ግንቦት 7 የሚባለው ድርጅቱ ምን ያህል የሞራሉ የዘገጠ መሆኑ የሚያስይ ነው።



አቶ ኤፍሬም ማዴቦ የግንቦት 7 ከፈተኛ አመራር

አቻምየለህ ታምሩ ለግንቦት 7ቱ ከፍተኛ ባለስልጣን የሚከተውን መልስ ሰጥቶታል የግንቦት ሰባት ነገር. . .

ግንቦት ሰባት «ብሄረተኝነት» አደጋ የሚመስለውና የሚጸየፈው አማራ ጋር ሲደርስ ብቻ ነው እንዴ? አማራ ስልጣን አይገባውም ብሎ የሚታገልና ከሲዳማ፣ ከአሮሞና ከአፋር ብሔርተኛ ድርጅቶች ጋር ጥምረት ፈጥሮ እየታገልሁ ነው የሚለን ግንቦት ሰባት የአማራን «ብሔርተኝነት» ማውገድ ትግል ሲጀምር በርዕስ አንቀጹ ያሰፈረው ጸረ አማራነቱ አሁንም ድረስ እንዳልለቀቀው በድጋሚ ማረጋገጡ ካልሆነ በስተቀር የነገድ «ብሔርተኝነትን» የሚያወግዝበት የሞራል ልዕልና የለውም።